

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሃያ ስምንተኛ ዓመት ቁጥር ፴፫
አዲስ አበባ ግንቦት ፩ ቀን ፪ሺ፲፬ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

28th Year No.33
ADDIS ABABA 9th May, 2022

<u>ማውጫ</u>	<u>Content</u>
<p>ደንብ ቁጥር ፭፻፲፩/፪ሺ፲፬</p> <p>የስፔስ ሳይንስ እና ጂኦስፓሻል ኢንስቲትዩት አደረጃጀት፣ ሥልጣንና ተግባር መወሰኛ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ.....ገጽ ፲፬ሺ፪፻፳፫</p>	<p>Regulation No. 511/2022</p> <p>Definition of Organization, Power and Duties of Space Science and Geospatial Institute RegulationPage 14223</p>

ደንብ ቁጥር ፭፻፲፩/፪ሺ፲፬

የስፔስ ሳይንስ እና ጂኦስፓሻል ኢንስቲትዩት አደረጃጀት፣ ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት በፌዴራል መንግስት የአስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፪፻፳፫/፪ሺ፲፬ አንቀጽ ፶፯ (፪) መሠረት ይህን ደንብ አውጥቷል፡፡

፩. አጭር ርዕስ

ይህ ደንብ “የስፔስ ሳይንስ እና ጂኦስፓሻል ኢንስቲትዩት አደረጃጀት፣ ሥልጣንና ተግባር መወሰኛ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፭፻፲፩/፪ሺ፲፬” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

REGULATION NO. 511/2022

COUNCIL OF MINISTERS REGULATION TO PROVIDE FOR THE DEFINITION OF ORGANIZATION, POWER AND DUTIES OF SPACE SCIENCE AND GEOSPATIAL INSTITUTE

This Regulation is issued by the Council of Ministers pursuant to Article 57 (2) of the Definition of Power and Duties of the Executive Organs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia Proclamation No.1263/2021.

1. Short Title

This Regulation may be cited as the “Definition of Organization, Power and Duties of Space Science and Geospatial Institute Regulation No.511/2022.”

፪. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ ደንብ ውስጥ፡-

፩/ “ስፔስ” ማለት ከመሬት ከባቢያዊ አየር ውጪ ባሉት የተፈጥሮ አካላት እና ክስተቶች ላይ ትኩረት የሚያደርግ የሳይንስ እና የቴክኖሎጂ ዘርፍ ነው፤

፪/ “ኤሮስፔስ” ማለት የመሬትን ከባቢያዊ አየር እና ስፔስ ላይ ትኩረት የሚያደርግ የሳይንስ እና የቴክኖሎጂ ዘርፍ ነው፤

፫/ “ጂኦስፓሻል” ማለት መሬት እና በመሬት ላይ ያሉ የተፈጥሮ እና ሰው ሰራሽ አካላት መገኛ ጋር የተያያዘ ማኅበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ አካባቢያዊና ፖለቲካዊ ሁኔታዎችን የሚተነትን እና ጥቅም ላይ እንዲውሉ የሚያስችል የሳይንስ፣ የቴክኖሎጂና የመረጃ ዘርፍ ነው፤

፬/ “ምርምር” ማለት በስፔስ እና ጂኦስፓሻል ዘርፍ አዲስ ነገር ለመፍጠር፣ ኢኖቬት ለማድረግ፣ ለማላመድ፣ ለማሻሻል፣ የዕውቀትና የቴክኖሎጂ ሽግግር ለማድረግ፣ ለማኅበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና አካባቢያዊ ልማት አስቻይ ከባቢ መፍጠር የሚያስችል በሳይንሳዊ ዘዴ የሚካሄድ ተግባር ነው፤

፭/ “ቴክኖሎጂ” ማለት ለስፔስ እና ጂኦስፓሻል ተግባራት ጥቅም ላይ የሚውል መሳሪያ፣ ቁስ፣ ሶፍትዌር፣ የካብተ የኢንዱስትሪ ክህሎት፣ የአሠራር ሥርዓት እና ዘዴዎችን ያካትታል፤

2. Definition

In this Regulation unless the context otherwise requires:-

1/ “Space” means an area of science and technology concerning all-natural bodies and phenomena beyond the earth’s atmosphere;

2/ “Aerospace” means the area of science and technology that focuses on the earth's atmosphere and space;

3/ “Geospatial” means an area of science, technology, and information that conducts location-based analysis and exploits the social, economic, environmental, and political realities concerning natural and artificial bodies of earth and its surface;

4/ “Research” means an investigation process that uses a scientific method to invent, innovate, adapt, improve, and transfer knowledge and technology in the space and geospatial sector and enables social, economic, and environmental development;

5/ “Technology” means working procedures and techniques used in space and geospatial operations includes equipment, materials, software, developed industrial skills;

፮/ “የስፔስ መረጃ” ማለት መሬትንና ከመሬት ከባቢያዊ አየር ውጪ ያሉ የተፈጥሮ አካላትን እና ክስተቶችን የሚያስረዳና ባህሪያቸውን የሚያሳይ የስፔስ፣ የአስትሮኖሚ፣ የሳተላይትና የመሳሰሉትን የሚያካትት መረጃ ነው።

፯/ “የጂኦስፓሻል መረጃ” ማለት በገጽ-ምድርና ከርሱ-ምድር ያለውን የተፈጥሮ እና ሰው ሰራሽ አካላትን እንዲሁም የሰዎችን ማኅበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ አካባቢያዊ እና ፖለቲካዊ ሁኔታዎች፣ መልካ-ምድራዊ ገጽታዎችን፣ ወሰኖችን፣ የጂኦግራፊያዊ መገኛ ቦታቸውን እና ባህሪያቸውን የሚያሳይ የሳተላይት ምስል፣ የአየር ፎቶግራፍ፣ የሊዳር፣ የጂፒኤስ፣ የጂኦዴሲ፣ የካርታ እና የመሳሰሉትን የሚያካትት ጥሬ ወይም የተነተነ መረጃ ነው።

፰/ “የተቀናጀ የጂኦስፓሻል ኢንፎርሜሽን ማዕቀፍ” ማለት የጂኦስፓሻል መረጃ አስተዳደርን፣ ፖሊሲና ሕግን፣ የገንዘብ ምንጭን፣ ዳታን፣ ኢኖቬሽንን፣ ስታንዳርድን፣ አጋርነትን፣ ትምህርትና አቅም ግንባታን፣ ግንኙነትንና ወደ ተግባር መቀየርን ያካተተ የጂኦስፓሻል ኢንፎርሜሽን ሥነምህዳር ማዕቀፍ ነው።

፱/ “ዲጂታል የአድራሻ ሥርዓት” ማለት በመሬት ላይ የሚገኙ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ አካላትን በልዩ መለያ ቁጥር በመሰየም ጂኦግራፊያዊ መገኛ፣ አቅጣጫ እና ርቀት የሚጠቁም በዲጂታል ካርታ የተደገፈ ሥርዓት ነው።

6/ “Space data” means data or information that describes natural objects including the Earth, and phenomena; their characteristics, and includes space, astronomical, satellite and other data;

7/ “Geospatial data” means raw or analyzed data such as aerial photos, LiDAR data, satellite imagery, geodetic data, map, about the topography, boundary, location, dynamics, and characteristics of natural and manmade objects on and under the earth surface; as well as social, economic, political, and environmental conditions of human beings;

8/ “Integrated Geospatial Information Framework” means a geospatial information ecosystem that includes geospatial information management, policy and law, finance, data, innovation, standards, partnerships, education and capacity building, communication, and implementation;

9/ “Digital addressing system” means a digital map-based system that locates the position, direction, and distance of man-made and natural features on the surface of the earth by assigning unique code;

፲፫/ “የስፔስ መሠረተ-ልማት” ማለት ለስፔስ እንቅስቃሴ የሚውሉ እና አስቻይ ሁኔታ የሚፈጥሩ የአስትሮኖሚ የምርምርና መመልከቻ ማዕከላትን፣ የሳተላይት ማምረቻ፣ መፈተሻና ማምጠቂያ ማዕከላትን፣ የስፔስ መረጃ መቀበያ፣ ማከማቻና መተንተኛ ማዕከላትን፣ የሥልጠና ማዕከላትን፣ የሳተላይት መቆጣጠሪያ፣ መረጃ መቀበያና ማቀናበሪያ ጣቢያዎችን፣ የስፔስ ላቦራቶሪዎችን፣ የስፔስ ፕላትፎርምችንና ሥርዓቶችን፣ እና ሌሎች ተያያዥነት ያላቸውን የስፔስ ጥናትና ምርምር መሠረተ-ልማቶችን የሚያካትት ነው።

፲፩/ “ጂኦስፓሻል መሠረተ ልማት” ማለት የጂኦስፓሻል መረጃዎችን ለማቀናበር፣ ለማምረትና ለማስተዳደር የሚያስችሉ ላቦራቶሪዎችን፣ የከፍታና የአግድመት ልኬት መነሻን፣ የጂኦዴቲክ ኔትወርክን፣ የመሬት ቅየሳና መቆጣጠሪያ ነጥቦችን፣ የጂኦስፓሻል ፕላትፎርምችን፣ የስልጠና ማዕከላትን እና ሌሎች ተያያዥነት ያላቸውን የጂኦስፓሻል ጥናትና ምርምር መሠረተ-ልማቶችን የሚያካትት ነው።

፲፪/ “የስፔስ እና ጂኦስፓሻል አስቻይ ሥነምፃዳር ዘርፍ” ማለት የስፔስ እና ጂኦስፓሻል ምርትና አገልግሎቶች በልማት አስፈጻሚ፣ በአገልግሎት ሰጪ፣ በፍትህ እና በደህንነት ተቋማት ጥቅም ላይ እንዲውሉ የሚደረግበት እና ለዚህ የሚሆን ሁለንተናዊ ተቋማዊ አቅም የሚፈጠርበት የኢንስቲትዩቱ አንድ ዘርፍ ነው።

፲፫/ “ካርታ” ማለት የጂኦስፓሻል መረጃንና ቴክኖሎጂን በመጠቀም የገሀዱ ዓለም የተፈጥሮ እና ሰው ሰራሽ አካላት ገጽታና አቀማመጥ በመስፈርት ልኬት መሠረት ተመጥነው የሚቀርቡበት ግራፊክ መግለጫ ነው።

10/ “Space Infrastructure” means astronomical observatory and research centers; satellite manufacturing, testing, and launching centers; space data storage and processing centers; training centers; satellite data receiving, controlling and processing stations; space laboratories; space systems and platforms; and other related space research infrastructure that are used for and create enabling conditions for space activities;

11/ “Geospatial Infrastructure” means geospatial laboratories used to process, produce, and administer geospatial data; geoid and datum reference frames; continuously operating reference stations; ground reference and control points; geospatial platforms, training centers, and other related geospatial research and infrastructures;

12/ “Space and Geospatial Enabling Ecosystem Sector” means a part of the institute that avails space and geospatial products and services to development actors, service providers, the judiciary, and security institutions for utilization; and builds a comprehensive institutional capacity;

13/ “Map” means a scaled graphic presentation of the real world depicting natural and man-made features by using geospatial data and technology;

፲፬/ “መስፈርት” ማለት የተፈጥሮ እና ሰው ሰራሽ አካላት በመሬት ላይ እና በካርታ ላይ ያላቸውን ንጽጽራዊ ልኬት ተመጥኖ የሚገለጽበት መንገድ ነው።

፲፭/ “የሰፔስ ቁስ” ማለት ለሰፔስ ተግባር የሚውሉ ስፔስክራፍቶችን፣ ሳተላይቶችን፣ ቴሌስኮፖችን፣ ሴንሰሮችን፣ ፔይሎድ፣ ሮኬቶችን፣ ሮኬት ማስወንጨፊያዎችን እና የተለያዩ ክፍሎቻቸውን ያካትታል።

፲፮/ “አትላስ” ማለት በመጽሐፍ መልክ የተዘጋጀ በማብራሪያና በገላጭ ቻርቶች የተደገፈ ካርታ ነው።

፲፯/ “ኢንስቲትዩት” ማለት በአዋጅ ቁጥር ፩ሺ፪፻፷፫ አንቀጽ ፶፯ (፩) መሠረት የተቋቋመ የሰፔስ ሳይንስ እና ጂኦስፓሻል ኢንስቲትዩት ነው።

፲፰/ “ሚኒስቴር” ወይም “ሚኒስትር” ማለት እንደ ቅደም ተከተሉ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ወይም ሚኒስትር ነው።

፲፱/ “ሰው” ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው ነው።

፳/ ማንኛውም በወንድ ጾታ የተገለጸው ሴትንም ያካትታል።

፫. ዋና መሥሪያ ቤት

የኢንስቲትዩቱ ዋና መሥሪያ ቤት በአዲስ አበባ ሆኖ እንደአስፈላጊነቱ በሌሎች የሀገሪቱ ስፍራዎች ቅርንጫፍ መሥሪያ ቤቶች ሊኖሩት ይችላል።

14/ “Scale” means a way of expressing the relative dimensions of natural and man-made features on the earth and their representation on maps;

15/ “Space object” means an object used for space applications including spacecraft, satellites, telescopes, sensors, payloads, rockets, rocket launchers, and various components;

16/ “Atlas” means a map supported by a chart and explicit description published in the form of a book;

17/ “Institute” means the Space Science and Geospatial Institute established under article 57 (1) of Proclamation No. 1263/2014;

18/ “Ministry” or “Minister” means the Ministry or Minister of Innovation and Technology respectively;

19/ “Person” means any natural person or juridical organ;

20/ Any expression in the masculine gender includes the feminine.

3. Head office

The Institute shall have its head office in Addis Ababa and may have branch offices elsewhere in the country as may be necessary.

፬. ዓላማ

ኢንስቲትዩቱ የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል፡-

፩/ የስፔስ እና ጂኦስፓሻል ሳይንስና ቴክኖሎጂ የሚሰጠውን ፈርጆ ብዙ ጥቅም አሟጦ መጠቀም የሚያስችል የጥናትና ምርምር ሥራዎችን ማከናወን እና ለዚህ ተግባር ቴክኖሎጂዎችን እና መሠረተ-ልማቶችን እንዲለሙ በማድረግ፤

፪/ ለልማት አስፈጻሚ፣ ለአገልግሎት ሰጪ እና ለደህንነት ተቋማት እቅድ ስኬት እና ውሳኔ አሰጣጥ የሚያግዙ ስፔስ እና ጂኦስፓሻልን መሠረት ያደረጉ የማማከር አገልግሎቶችን መስጠት፤

፫/ በስፔስ እና ጂኦስፓሻል ዘርፍ ምርትና አገልግሎቶችን ለመጠቀም፣ ለማላመድ፣ ለማሻሻል እና ለማምረት የሚያበቃ የስልጠና አገልግሎት መስጠት፤

፬/ የስፔስ እና ጂኦስፓሻል መረጃዎችን በመሰብሰብ፣ በማምረት እና ተደራሽ በማድረግ ሀገራዊ የልማት ስራዎችን መደገፍ፡፡

፭. የኢንስቲትዩቱ ሥልጣንና ተግባራት

ኢንስቲትዩቱ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

፩/ በስፔስ እና ጂኦስፓሻል ዘርፍ ለሚዘጋጁ ፖሊሲዎች፣ ሕጎች፣ ስትራቴጂዎች እና ፕሮግራሞች በጥናት የተደገፉ ሃሳቦችን ለሚኒስቴሩ ያቀርባል፤ ሲጸድቁም ተግባራዊ ያደርጋል፤

4. Objective

The Institute shall have the following objectives:

1/ Conduct studies and research that enable maximum utilization of multi-dimensional benefits of science and technology in the space and geospatial sector; and ensure the development of space and geospatial infrastructure and technologies for this purpose;

2/ Provide space and geospatial based consultancy services that enhance performance and decision-making of development actors and executive organs, service providers, and security institutions;

3/ Provide training service that capacitates utilization, adaption, improvement, and production of space and geospatial products and services;

4/ Support national development activities through collecting, producing, and ensuring accessibility of space and geospatial data.

5. Power and Duties of the Institute

The Institute shall have the following power and duties:

1/ Propose space and geospatial policies and laws, strategies, and programs to the Ministry based on research findings and implement the same upon approval;

፪/ በስፔስ እና ጂኦስፓሻል ዘርፍ ምርምር የሚካሄድባቸውን የትኩረት እና የትግበራ መስኮችን ይለያል፣ ያቅዳል፣ ተግባራዊ ያደርጋል፤

2/ Identify, plan, carry out and implement research thematic and application areas of space and geospatial sector;

፫/ በስፔስ እና ጂኦስፓሻል ዘርፍ ጥናትና ምርምሮችን ለማከናወን፣ የስልጠናና የማማከር አገልግሎት ለመስጠት እና በዘርፉ ሀገራዊ አቅም ለመገንባት የሚያስፈልጉ የስፔስ መሠረተ-ልማት እና የጂኦስፓሻል መሠረተ-ልማት ይዘረጋል፣ ያደራጃል፣ ያስተዳድራል፤

3/ Establish, organize and administer space infrastructure and geospatial infrastructure to conduct research; provide training, consultancy, and advisory services and build national capability in the sector;

፬/ ጥናትና ምርምር ለማከናወን፣ የስልጠናና የማማከር አገልግሎት ለመስጠት የስፔስ ቁሶችን፣ ሳተላይት፣ ሰውአልባ አውሮፕላን እና መሠል የኤሮስፔስ እና ጂኦስፓሻል ቴክኖሎጂዎችን ያለማል፣ ጥቅም ላይ ያውላል፤

4/ Develop and utilize technologies such as space objects, satellites, Unmanned Aerial Vehicles (UAV), and similar technologies in the aerospace and geospatial sector to conduct research; provide training, consultancy, and advisory services;

፭/ የስፔስ እና ጂኦስፓሻል ምርትና አገልግሎቶችን ለመጠቀም፣ ለማላመድ፣ ለማሻሻል እና ለማምረት የሚያስችሉ እውቅና ያላቸው የአቅም ግንባታ ስልጠናዎች ይሰጣል፤

5/ Provide recognized training that can build capabilities to utilize, adapt, improve, and produce space and geospatial products and services;

፮/ በስፔስ እና ጂኦስፓሻል ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍ የማማከር አገልግሎት ይሰጣል፤

6/ Provide consultancy services in the area of space and geospatial science and technology;

፯/ ለማሳበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ፣ ለአካባቢያዊ ልማት፣ ለአደጋ ትንበይ፣ ለዲጂታል የአድራሻ ሥርዓት፣ ለስፓሻል ፕላንንግና ለሌሎች አገልግሎቶች በግብዓትነት የሚውሉ የተለያዩ የስፔስ እና የጂኦስፓሻል መረጃዎችን ይሰበስባል፣ ያቀናብራል፣ ያመርታል፣ ይተነትናል፣ ያደራጃል፣ ያከማቻል፣ ያሰራጫል፣ ያስተዳድራል፤

7/ Collect, process, produce, analyze, organize, store, disseminate and administer space and geospatial data; to utilize such data to support social and economic growth, environmental development, forecasting accident, digital addressing system, spatial planning, and others;

- ፳/ የተለያዩ መስፈርት ያላቸውና ለተለያዩ አገልግሎት ሊውሉ የሚችሉ የጠቅላላ ተግባርና የልዩ ተግባር ካርታዎችን፤ እንዲሁም ሀገራዊ፣ ክልላዊ እና ልዩ አትላሶችን ያዘጋጃል፤ ያሳትማል፤ ያሰራጫል፤
- ፴/ ከዲጂታል ኢኮኖሚ ግንባታ እና ከሀገራዊ የልማት ዕቅዶች ጋር የተጣጣሙ አስቻይ የስፔስ እና ጂኦስፓሻል ፕላትፎርምዎችን ያለማል፤ ተግባራዊ ያደርጋል፤
- ፴/ የተቀናጀ የጂኦስፓሻል ኢንፎርሜሽን ማዕቀፍ በመፍጠር የጂኦስፓሻል ኢንዱስትሪ ስነምህጻር እውን ያደርጋል፤
- ፴፩/ ብሔራዊ እና ዓለም አቀፍ ደረጃዎችን መሠረት በማድረግ የስፔስ እና ጂኦስፓሻል ምርትና አገልግሎቶችን ጥራት ያረጋግጣል፤
- ፴፪/ የእንጦጦ ኦብዘርቫቶሪና የምርምር ማዕከልን ያስተዳድራል፤
- ፴፫/ የሀገራችንን ዓለም አቀፍ ድንበር እና የሀገር ውስጥ የአስተዳደር ወሰኖች በሚመለከተው የመንግስት አካል ሲወሰን በካርታ ላይ ያሰፍራል፤ ሲጸድቅም ለተጠቃሚ አካላት ያሰራጫል፤
- ፴፬/ በስፔስ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍ የተሻለ እውቀት እና ተሰጥኦ ያላቸውን ልጆችና ወጣቶች ይደግፋል፤ ያበረታታል፤
- ፴፭/ በሀገር ውስጥ የአስትሮኖሚካል ልዩ የምልክታ ስፍራዎችን በጥናት ይለያል፤ ያለማል፤ ያስተዳድራል፤

- 8/ Prepare, publish and distribute national, regional, and special atlases; and also, topographic and thematic maps in different scales for different purposes;
- 9/ Develop and implement enabling space and geospatial platforms that are aligned with the digital economy and national development plans;
- 10/ Realize geospatial industry ecosystem through the implementation of integrated geospatial data and information framework;
- 11/ Assure the quality of space and geospatial products and services based on national and international standards;
- 12/ Administer the Entoto Observatory and research center;
- 13/ Map newly demarcated international and national boundaries of the country and distribute such upon approval of the concerned government body;
- 14/ Support and encourage talented children and young people with comparatively better knowledge in space science and technology;
- 15/ Identify, develop, and administer special astronomical observatory sites in the country based on research;

፲፮/ የስፔስ እና ጂኦስፓሻል የምርምር ውጤቶች የሚታተሙበትን ሀገራዊ ጆርናሎችን ያዘጋጃል፤ ያደራጃል፤ ያስተዳድራል፤ ዓለም አቀፍ እውቅና እና ተቀባይነታቸውን ያሳድጋል፤

፲፯/ የስፔስ እና ጂኦስፓሻል ሙዚዩም ያደራጃል፤ ያስተዳድራል፤

፲፰/ በስፔስና ጂኦስፓሻል ዘርፎች ለሚካሄዱ የምርምር ፕሮጀክቶች የፋይናንስና የቴክኒክ ድጋፎችን ያፈላልጋል፤ በሚመለከተው አካል ሲፈቀድም ይተገብራል፤

፲፱/ ኢንሰቲትዩቱ ለሚሰጠው ምርትና አገልግሎት በሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚጸድቅ ደንብ መሠረት ተመጣጣኝ ክፍያ ያስከፍላል፤

፳/ የስፔስ እና ጂኦስፓሻል መረጃ ለሀገር ደህንነት ጥቅም ላይ ለማዋል ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በትብብርና በቅንጅት ይሰራል፤

፳፩/ በስፔስ እና ጂኦስፓሻል ዘርፍ በሀገር ውስጥ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን ይመራል፤ ያስተባብራል፤ በውጭ ሀገር ከሚገኙ አቻ ተቋማት ጋር ትብብርና ትስስር ይፈጥራል፤ በመስኩ የተሰማሩ አህጉራዊ እና ዓለም አቀፍ ተቋማት በሚያዘጋጁት መድረክ ላይ ኢትዮጵያን በመወከል ተሳትፎ ያደርጋል፤

፳፪/ የስፔስ እና ጂኦስፓሻል ዘርፍን የሚያሳድግ ተግባራትን ለሚያከናውኑ፣ የመንግስት እና የግል ተቋማት፣ ግለሰቦች፣ ተመራማሪዎች፣ የሙያ እና የሲቪክ ማኅበራት፣ የመረጃ፣ የቴክኒክ፣ የማማከር፣ የሥልጠና፣ መሠረተ-ልማት የማጋራት እና የፋይናንስ ድጋፍ ይሰጣል፤ ያበረታታል፤

16/ Prepare, organize and administer national journals onto which space and geospatial research outputs are published; and promote their international recognition and reputability;

17/ Organize and administer space and geospatial museum;

18/ Solicit technical and financial support for research projects in space and geospatial areas, and implement the same upon approval by the relevant body;

19/ Charge a reasonable fee for its products and services as per the Regulation approved by the Council of Ministers ;

20/ Cooperate and coordinate with concerned bodies to utilize space and geospatial information to safeguard national security;

21/ Lead and coordinate national space and geospatial activities; create cooperation and partnership with foreign peer institutions; represent Ethiopia in regional and international fora;

22/ Encourage and support governmental and private institutions, individuals, researchers, professional and civic associations contributing to advance the space and geospatial sector by sharing infrastructure, providing data, consultancy, training, technical and financial support;

፳፫/ የኢንስቲትዩቱን ዓላማ ለማሳካት የሚያስችሉ ሌሎች ተዛማጅ ተግባራትን ያከናውናል።

፮. የኢንስቲትዩቱ አቋም

ኢንስቲትዩቱ፡-

፩/ ዋና ዳይሬክተር

፪/ እንደአስፈላጊነቱ ምክትል ዋና ዳይሬክተሮች እና

፫/ ሌሎች አስፈላጊ ሠራተኞች

ይኖሩታል።

፯. የዋና ዳይሬክተሩ ሥልጣንና ተግባር

፩/ ዋና ዳይሬክተሩ የኢንስቲትዩቱ ዋና ሥራ አስፈጻሚ በመሆን የኢንስቲትዩቱን ሥራዎች ይመራል፤ ያስተዳድራል።

፪/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) አጠቃላይ ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ዋና ዳይሬክተሩ፡-

ሀ) በዚህ ደንብ አንቀጽ ፭ የተመለከቱትን ሥልጣንና ተግባራት በሥራ ላይ ያውላል፤ የኢንስቲትዩቱ ዓላማዎች መሳካታቸውን ያረጋግጣል፤

ለ) የኢንስቲትዩቱን ሠራተኞች በፌዴራል ሲቪል ሰርቪስ ሕጎች መሠረት ይቀጥራል፤ ያስተዳድራል፤

ሐ) የኢንስቲትዩቱን ዓመታዊ የሥራ ዕቅድ እና በጀት አዘጋጅቶ ለሚኒስቴሩ ያቀርባል፤ ሲፈቀድም በሥራ ላይ ያውላል፤

23/ Carry out other related activities necessary for the attainment of its objectives.

6. Organization of the Institute

The Institute shall have:

1/ A Director General,

2/ Deputy Director Generals as may be necessary, and

3/ Necessary employees;

7. Power and Duty of the Director General

1/ The Director General shall be the chief executive officer of the Institute, and shall direct and administer the activities of the Institute.

2/ Without limiting the generality of Sub-Article (1) of this Article, the Director General shall

a) exercise the powers and duties specified under Article 5 of this Regulation and ensure fulfillment of objectives of the Institute;

b) employ and administer employees of the Institute in accordance with the federal civil service laws;

c) prepare the annual budget of the Institute and submit it to the Ministry, and implement the same upon approval;

መ/ ለኢንስቲትዩቱ በተፈቀደው በጀትና የሥራ ዕቅድ መሠረት ገንዘብ ወጪ ያደርጋል፤

ሠ) ከሶስተኛ ወገኖች ጋር በሚያደረጉ ግንኙነቶች ኢንስቲትዩቱን ይወክላል፤

ረ) የኢንስቲትዩቱ የሥራ ክንውንና የሂሳብ ሪፖርቶች አዘጋጅቶ ለሚመለከተው የመንግስት አካል ያቀርባል፤

፫/ ዋና ዳይሬክተሩ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ለኢንስቲትዩቱ ሥራ ቅልጥፍና በሚያስፈልግ መጠን ከሥልጣንና ተግባሩ በከፊል ለኢንስቲትዩቱ ሌሎች ኃላፊዎችና ሠራተኞች በውክልና ሊያስተላልፍ ይችላል፡፡

፳. የምክትል ዋና ዳይሬክተር ሥልጣንና ተግባር

ምክትል ዋና ዳይሬክተር የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባር ይኖረዋል፡-

፩/ የሚመደብበትን ዘርፍ ይመራል፤ ለዋና ዳይሬክተሩም ሪፖርት ያቀርባል፤

፪/ በዋና ዳይሬክተሩ ተለይተው የሚሰጡ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል፤

፫/ ዋና ዳይሬክተሩ በማይኖርበት ጊዜ ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ ተክቶት ይሠራል፤ ከአንድ በላይ ምክትል ዋና ዳይሬክተሮች ካሉና ዋና ዳይሬክተሩ በተለይ ካልወከለ በምደባ ቅድሚያ ያለው ምክትል ዋና ዳይሬክተር ተክቶት ይሠራል፡፡

d) effect payments in accordance with the approved plan and budget of the Institute;

e) represent the Institute in its dealings with third parties;

f) prepare and submit the performance and financial reports of the Institute to the relevant government body;

3/ The Director General may delegate part of his duties and responsibilities to officials and other employees of the Institute to the extent necessary for the effective performance of the activities of the Institute.

8. Power and Duties of the Deputy Director General

The Deputy Director General shall have the following power and duties:

1/ Lead the sector he is assigned to, and reports to the Director General;

2/ Carryout other duties specifically assigned to him by the Director General;

3/ In the absence of the Director General and upon delegation shall act in place of the Director General; failing such delegation a deputy Director General with the longest tenure shall be designated.

፱. በጀት

የኢንስቲትዩቱ በጀት በመንግስት ይመደባል።

፲. የሂሳብ መዛግብት

፩/ ኢንስቲትዩቱ የተሟላና ትክክለኛ የሆነ የሂሳብ መዛግብት ይይዛል።

፪/ የኢንስቲትዩቱ የሂሳብ መዛግብትና ገንዘብ ነክ ሠነዶች በፌዴራል ዋና ኦዲተር ወይም እርሱ በሚወክለው ኦዲተር በየዓመቱ ይመረመራል።

፲፩. ደንቡ ተፈጻሚ የሚሆንበት ጊዜ

ይህ ደንብ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ የጸና ይሆናል።

አዲስ አበባ ግንቦት ፩ ቀን ፪ሺ፲፬ ዓ.ም

ዐብይ አህመድ(ዶ/ር)

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ጠቅላይ ሚኒስትር

9. Budget

The budget of the Institute shall be allocated by the Government.

10. Books of Accounts

1/ The Institute shall keep complete and accurate books of account;

2/ The books of accounts and financial documents of the Institute shall be annually audited by the Federal Auditor General or an auditor designated by him.

11. The Effective Date

This Regulation shall enter into force upon the date of publication in the Federal Negarit Gazette.

Done at Addis Ababa, On this 9th Day of May, 2022.

ABIY AHMED (DR.)

PRIME MINISTER OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA